

ኢናላፕሪል (Enalapril)

(eh-NAL-uh-pril, eh-NAL-uh-pril-at)

ኢናላፕሪል (Enalapril (Vasotec® Epaned®)) ምድቡ ከአንጊቴንስን ኤንዛይም መቀየሪያ (angiotensin converting enzyme (ACE)) የሆነ ገዢ ነው። ከቀላል እስከ አደገኛ ከፍተኛ የደም ግፊት እንዲሁም የተጨናነቀ የልብ ድካም ለማከም ይጠቀማል። ኢንትራቪነስ (IV) ስሪት እና የፈሳሽ ውህድ በስንጠረዥ ውስጥ ይገኛል።

ልዩ መመሪያዎች

- በልጅዎ ሓኪም እንዲያቆሙት ካልታዘዘ በስተቀር፣ ይህ መድሃኒት እንደታዘዘው ብቻ ይውሰዱ፣ እና አያቁሙ።
- ይህ መድሃኒት ከምግብ ጋር እና ያለምግብ ሊወሰድ ይችላል።
- የጨው ምትክ እና በፖታሲየም ከፍተኛ ይዘታ ያላቸው ሌሎች ምግቦች ይገደቡ። ከሓኪሙ ምክር ወጭ የጨው መተኪያ አይጠቀሙ።
- አካላትን ሰድሞ ወይም ውሃ እንዲቋቋሙ የሚያደርገውን ባህሪያዊ ሊኮራይስ ይገደቡ ወይም ያስወግዱ።
- በጠርመሱ/በጥቅሉ ላይ ያለውን የአገልግሎት ዘመን ማብቂያ ቀን በኋላ እንዳይጠቀሙ።
- **ይህንን መድሃኒት ህጻናት በማይደርሱበት ቦታ ያስቀምጡ።**
- በአጋጣሚ ብዙ መድሃኒት ከተወሰደ፣ ወደ መድሃኒት እና ምረዛ መረጃ ማእከል (DPIC) በ 513-636-5111 ወይም በ 800-222-1222 ይደውሉ ወይን ወደ ህጻናት ዶክተር በፍጥነት ይደውሉ።
- እርጉዝ ከሆኑ ወይም እርጉዝ ነኝ ብለው ካሰቡ፣ ዶክተሮችን በፍጥነት ያግኙ።

ልጅዎን መድሃኒቱን ሳትወስድ ከቀረች

- በተቻለ መጠን ያመለጠ የመድሃኒት መጠን ይሰጡ።
- ለቀጣዩ የመድሃኒት መጠን ጊዜው ከሆነ፣ ያመለጠውን የመድሃኒት መጠን ይዘለሉ እና ወደ ልጅዎ መደበኛ የጊዜ ሰሌዳ ይመለሱ።
- እጥፍ የመድሃኒት መጠን ወይም ተጨማሪ የመድሃኒት መጠኖች አይሰጡ።
- የመድሃኒት መጠን አይለውጡ ወይም መድሃኒት አያቁሙ። ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር ይነጋገሩ።

ስለ ልጅዎ የመድሃኒት መጠን የጊዜ ሰሌዳ እና / ወይም ያመለጡ የመድሃኒት መጠኖች የተያያዘ ተጨማሪ የሕክምና መረጃ፣ መድሃኒቱን ያዘዘውን የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ይገናኙ።

በመድሃኒቱ ሊደርስ የሚችል የጎንዮሽ ችግር

- የማዞር ችግር
- ሽፍታ
- ደረቅ ሳል

የልጅዎ ሓኪም ይደውሉ ካልዎት፦

- የመተንፈስ ወይም የልብ ማጥበቅ ችግር
- ራስ መቅለል ወይም መፍዘዝ
- ከመጠን በላይ ላብ፣ ተቅማጥ፣ ወይም ማስታወክ
- የከንፈር፣ ምላስ ወይም ፊት እበጥ
- የእግሮች ወይም የሆድ እበጥ
- ጥቁር ሽንት ወይም ቢጫ ቆዳ ወይም ዓይን
- ልዩ ክብደት መጨመር

ያግኙን

በዚህ ላይ የተጨማሪ መረጃ ወይም ማንኛውም የጤና አርእስት፣ እባክዎ የቤተሰብ ሃብት ማእከል (Family Resource Center) 513-636-7606፣ ወይም የህጻናት ሓኪምዎ ይደውሉ።

